

"ወያኔ ተሸንፎ መቀሌ ታጉሯል!" የሚሉ ወገኖች ለእነኚህ ጥያቄዎች ምን መልስ አላቸው???

ምን ማለት እንደምናፍቅ ታውቃላቸው???

ይህ ለውጥ የተሰኘው የወያኔ/ኢሕአዴግ ድራማ ተጠናቆ ወያኔ ተዋናይ ምስለኔዎቿን እነ ኩሊ ዐቢይ አሕመድን ገለል አድርጋ መልሳ ጉብ ስትል በወያኔ ላይ ጥይት አጨኽው ወያኔን አሳደው መቀሌ እንዲወሸቅ ያደረጉ ይመስል "ወያኔ ተሸንፎ መቀሌ ገብቷል፣ ከዚህ በኋላ ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ወያኔ ተመልሶ ሥልጣን ላይ አይወጣም.....!" ምንንትስ እያሉ ይቀደዱ የነበሩ "ፖለቲከኛ ነኝ፣ ተንታኝ ነኝ፣ ጋዜጠኛ ነኝ.....!" የሚሉ ዘገምተኞችን "በሉ አያቸው አይደለ? ሴራን ፖለቲካን የመተንተን የመረዳት አቅማቸው እዚህ ድረስ ነው። ሲነገራቸው እንኳ የማይገባቸው ድንጋዮች ናቸውና ከዚህ በኋላ አቅማቸውን አውቃቸው በራሳቸው ፈቃድ እራሳቸውን ከፖለቲካው፣ ከትንታኔው፣ ከጋዜጠኝነቱ.... አግልሉ! ፣ አሁኑኑ ሹልክ ሹልክ እያላቸው ጥፉ!!!" ማለትና ማሸፍ መቀለድ ነው የናፈቀኝ!!!

* ዘገምተኞቹ እንደሚሉት ለአማራ ሕዝብ ተቆርቋሮ፣ ነፍሱን አስይዞና ወያኔን ጉርቦ ለጉርቦ ተናንቆ ወያኔን ከቤተመንግሥት ያባረረው ብአዴን ከሆነ እንዴትና በምንስ ምክንያት ነው ታዲያ ዘገምተኞቹ ብአዴንን "እዚህ ግባ የሚባል አቅም በሌለው ኢሕአዴድ መጫወቻና መቀለጃ አሻንጉሊት ሊሆን ቻለ!" ብለው የሚያስቡት???

* ብአዴን ወያኔን ያባረረበት ጠንካራ አቅም የት ሔዶ ነው ከዚያ በኋላ የኢሕአዴድ መጫወቻ ሊሆን የቻለው???

* ነው ወይስ ብአዴን የታገለው ወያኔን አባሮ ኢሕአዴድን ለመሾም ወይም ለመተካት ነበር እንጅ የተገፋውን የአማራን ሕዝብ የሚገባውን ያህል ተጠቃሚ ለማድረግና ካለበት የህልውና አደጋ ለመታደግ አልነበረም ማለት ነው???

* ለአማራ ከሆነስ ብአዴንን እንደምታዩት ሌላ የፍዳና የመከራ ዘመን ምእራፍ በአማራ ሕዝብ ላይ ከፈተ እንጅ የትኛውን የአማራ ሕዝብ ጥያቄ ሲመልስና ሲያስመልስ፣ አማራን ከየትኛው የግፍ ጥቃት ሲታደግ አያቸውት???

* ኢሕአዴድን ገዥ ለማድረግ ከሆነ ብአዴን የታገለው ደግሞ ለባርነት ባርነት፣ ለሎሌነት ሎሌነት ፈጣሪውን ጌታውን ወያኔን አስወግዶ ኢሕአዴድን ማንገሥ ለምን አስፈለገው ታዲያ???

* ብአዴን ምንም ዓይነት ጥይት ማጮህ ሳያስፈልገው ያንን ያህል ወያኔን ከማዕከላዊ መንግሥት ሥልጣን የማባረር የማስወገድ አቅም ካለውስ እንዴት ሥልጣኑን "እኔ ልያዝ!" ሳይል ሊቀርና ኢሕአዴድ ጠቅልሎ እንዲይዝ ሊያደርግ ቻለ???

* ብአዴን ከስሙ እንደምንረዳው "ብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ነኝ!" ቢልም በተግባር ግን እንደ ወያኔና አሕዴድ የሚዋደቅለት የኔ የሚለው ሕዝብ ስለሌለው ነው ወይ ሥልጣን ለመያዝ ሳይፈልግ ሊቀር የቻለው???

* አሕዴድስ በብአዴን ተጋድሎ ሥልጣን የያዘ ከሆነና ወያኔን ተክቶ መንግሥት መሆን የሚፈልግ ቢሆን የተቻለውን ያህል ጥረት እያደረገ በኢትዮጵያ ሕዝብ ለመወደድ ለመፈቀር ጥረት ያደርግ ነበረ እንጅ እንደምታዩት በሕዝብ ላይ ይሄንን ሁሉ ግፍና አድልኦ እየፈጸመ በኢትዮጵያ ሕዝብ ለመጠላት ጥረት ያደርግ ነበረ ወይ???

* ለመሆኑ ለምን ይመስላቸዋል አሕዴድ ወይም ብልጽግና ብሎ ለራሱ ስም አውጥቶ ብልጽግና የአርሞ ፓርቲ መሆኑን የተናገረው አሕዴድ ወይም ብልጽግና ቀደም ሲል ሕዝብን ለማታለልና ለማጃጃል የወሸከተውን አማላይ ቃልና የሰጠውን ተስፋ ሁሉ ገደል ከቶ በሕዝብ ላይ ግፍ እየፈጸመ ሕዝብን የሚያስመርረው ለምን ይመስላቸዋል???

እኔ ልመልስላቸው መልሱን?? መልሱ:- ወያኔ የድራማው ዘመን ሲያበቃ መምጣቱና ወደቦታው መመለሱ ስለማይቀር በሚመጣበት ጊዜ ሕዝቡ ሳያጉረመርም በጸጋ እንዲቀበለው ለማዘጋጀት ነው አሁን ወያኔን ለማስናፈቅ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ "ከዚህስ ወያኔ ይሻለናል!" እንዲል ለማድረግ አሕዴድ ሆነ ብሎ ይሄንን ሁሉ ግፍ በሕዝብ ላይ እየፈጸመ ሕዝብን እያስመረረ ያለው። ሌላ ምንም ምክንያት የለም!!!

"አለ!" የምትሉት ሌላ ምክንያት አለ እንዴ እነ ዘገምተኞ???

ይሄ ብአዴን ከወያኔ ጋር፣ አሕዴድ ደግሞ ከወያኔ ጋር የተጣሉና የሚቆራቆሱ የሚያስመስሉት ነገር ድራማውን የእውነት ለማስመሰልና ሕዝብን ለማጃጃል የሚተወን ትወና ነው! ይሄ ሁሉ ትወና ውሸት መሆኑን ነገ ድራማው ሲጠናቀቅ ታዩታላቸው!!!

እንጅ ወያኔ "በስንት መራራ ትግል ስልሳ ሸህ ወገኖቻን ሠውቸ የያዘኩት ሥልጣን ነው ሥልጣን ከፈለጋቸው ታግላቸው ኑ!" እያለ በአፅመር ስትነት ሙጭጭ አድርጎ የያዘውን ሥልጣን እንዲህ በቀላሉ አንዲት ጥይት ያጮኸበት ሳይኖር ጥሎ፣ ለቆ ወይም አስረክቦ የሚፈረጥጥ ይመስላቸዋል እነ ጅሎ???

አየ እነ ዘገምተኞ! ብቻ በዚያ ጊዜ ያገናኘንና የምትሆኑትን ያሳየኝ፣ የምትሉትንም ያሰማኝ!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው